



የኢትዮጵያ ሕልውና ኢድን ሕብረት (ኢሳ ESSA)

በአሁኑ ወቅት በዋነኝነት በአማራ ህዝብ ላይ የሚካሄደውን መንግስታዊ ሽብርና ከበባ

በመቃወም የወጣ የፕረስ መግለጫ ።

የኢህአዴግ/ብልጽግና ሥርዓት በኮሎኔል አብይ አህመድ የሚመራው መንግሥት ፀረ- ኢትዮጵያና ህዝቧ፣ በተለይም በፀረ- አማራ ሴራ የህዝብን እልቂት በሚያፋጥን የጀኖሳይድ አጀንዳ እየተንቀሳቀሰና እየተስፋፋ ጎብረተሰባዊ ችግሮችን በህይወት፣ በፀጥታና በኤኮኖሚ ቀውስን አስከትሎ ህዝብ በእጅጉ እየታመሰና እየተሰቃዩ ከመሆኑም በላይ በዚህ አስከፊና ገዳይ በሆነ በኮቪድ-19 ቫይረስ ወረርሽኝ እልቂት ወቅት የአብይ መንግሥት ከብአዴን ወኪሉ ጋር በመተባበር በአማራ ክልል በሚባለው የመከላከያ ኃይሉን በማሰማራት በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት አውጇል።

ይህ ሁሉ ዓላማና እቅድ በወያኔ/አነግ በአማራው ማህበረሰብ ላይ የታቀደው ኢ-ሰብዓዊ አጀንዳ ኢህአዴግ ይዘት የመጣው ኮሎኔል አብይ የአደፎ/ አነግ ጽንፈኞችን፣ የባንዳው ወያኔን ፋሽስታዊ አረመኔ ተግባሩን ለመፈጸምና ለማሳካት ወቅቱንና ሁኔታን ተከትሎ በአማራው ላይ ያተኮረና ያለመ የፋሽስት ተግባርን ለማሳካት በመከላከያ ሰም የአሮሞና የባንዳው ወያኔ ትግራይ ሰራዊቶችን መርጦ በማሰለፍ የአማራውን ደጀንና አለኝታ ጠባቂዎችን አርበኞች ፋኖ የአማራ ህዝብ ሰራዊት ዘብን እያደነና እያሳደደ እየገደለ ፣ በህዝብ ላይ ጀኖሳይድ እያካሄደ ይገኛል። ይህ ሁኔታ አማራውን ብሎም የህዝቧን ብሔራዊ ጥቅሞች በእጅጉ የሚፈታተንና የሚያጠፋ በመሆኑ መላው የኢትዮጵያ ህዝብና የዓለም መንግስታት፣ አገራት ሁሉ ከአማራው ህዝብ ጋር በመቆ የብልጽግና ኢህአዴግ መንግስት ከሽብርና ከዘር ማጥፋት ጦርነት እንድታቀብ ማድረግ ዓለበት። በዚህ ምክንያት አገሪቱና ህዝቧ ከፋኛ አስከፊና እጅግ አሳሳቢ የሆነ የፀጥታ ችግር፣ የህዝብ መገደልና መፈናቀል ፣ እንዲሁም ውጥረትና ጭንቀት ውስጥ ተውጦ የሶሪያና የየመን ህዝብን የመሳሰሉ ሁኔታዎች ዋዜማ ላይ ይገኛል። በዚህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የዓለም መንግስታቶች ጦርነትና ግጭት ያለበት ቦታ ሁሉ መቆምና ወረርሽኑን ለመቋቋም ትኩረት እንዲኖር በተጠየቀበት ወቅት፣ የኢትዮጵያ ፋሽስት አረመኔ መንግስት ግን ይህን አጋጣሚ እንደ ትልቅ እድል በመቆጠር በአማራው ህዝብ ላይ ጦር አውጆ፣ ሰራዊት አሰማርቶ ህዝብ እያወከ፣ እያሰረና እየገደለ ነው።

ስለሆነም የሰላምና የአንድነት እፍቃሪ፣መላ የኢትዮጵያ ህዝብና አገር ወዳድ ተቆርቋሪ ሁሉ ከአማራ ህዝብ ጎን በመቆም አገርህን ኢትዮጵያ፣ ህዝቧንና ሰንደቅ ዓላማችሁን እንዲናስከብር ኢሳ ይጠይቃል። ይህ ሆን ተብሎ የታቀደና ያለመ አማራውን በሥነልቦና ፣ በጭንቀትና በፋይናንስ ችግር ለማስቃዳት፣ በወረርሽኝን አማራ ህዝብ ላይ በይበልጥ ተጋልጦና አልቋቱን ለማባባስ የህክምናም እርዳታ እንዳይኖር በማድረግና በዚህ ወረርሽኝ ሰለባ የኢትዮጵያን 1/3ኛው ህዝብ ይሆናል በማለት ዳታ የሌለው ግምት ቀድሞ በማስቀመጥና አካባቢውን የጦር ሜዳ በማድረግ በጥይት የአማራውን ህዝብ የመጨረስ፣የመረሸንና የጀኖሳይድ ጥፋትን የማካሄድ የፋሽስት ጭፍጨፋ ተግባር መሆኑን መላው የኢትዮጵያ ህዝብና የዓለም ኅብረተሰብ እንዳውቅልን አበክሮ ኢሳ የጠይቃል።

በዚህ የተነሣ የኢትዮጵያ ሕልውና አድን ሕብረት (ኢሳ ESSA) አስቸኳይ መግለጫ አውጥቷል።

- 1) በዚህ ወረርሽኝ የመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነቱ፣ ሰላምና ጤናው ከአድለዎ ነፃ ሆኖ አስፈላጊውን ህክምና በእኩልነትና ትክክል እንዲሆን በጥብቅ እናሳስባለን።
- 2) ይህም አገልግሎት በመላ አገሪቱ ለማዳረስ ዘረኛ መከላከያ ሰራዊት መሳሪያውን አስቀምጦ በሰላማዊ ሁኔታ ህዝብ እንዲረዳ እናሳስባለን።
- 3) እነዚህን ሁኔታዎች መንግስት በማን አለብኝነት ከማባባስ ጋር በአማራው ክልል የተሰማራው የኦሮሞና የትግራይ የወያኔ ዘር ተኮር የመከላከያ ሰራዊት በፀረ-አማራ ህዝብ በጭካኔና በአረመኔ ባህሪነታቸው ህዝብን ለመፍጀት ሰለሆነ በአስቸኳይ ክልሉን ለቀው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንድወጡ እንጠይቃለን።
- 4) አርበኛ ፋኖ አማራ ህዝብ ሰራዊት ዙብና የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ለህዝብና ለኢትዮጵያ አንድነትና የአገረ ሰላም ደህንነት ጠባቂዎች የህዝብ ክፍል ናቸው።ይህ ማንነትና ተግባራቸው እውቅና እንድያገኝና የመንቀሳቀስ ሙብት እንድከበር፣ ርዳታና ትብብር እንዲደረግ መላ የኢትዮጵያን ህዝብ ከነዚህ የህዝብ ሰራዊት ኃይሎች ጎን በአንድነት እንዲቆምና እንዲተባበር በአንክሮ እንጠይቃለን።
- 5) የኢህአዴግ አብይ መንግስት ለኢትዮጵያና ለመላው ህዝቧ ደም መፋሰስ፣ ለአገር ዳር ድንበር፣ ለአንድነት የዜግነት ሙብት፣ ለአገር ሉዓላዊነት ሰላምን የሚነሳና አደገኛ ከመሆን ጋር ለውጭ ጠላትም ክፍትና ስጋት በመሆኑ ህገ-መንግስቱ ተቀይሮ ፤ ወደ ብሔራዊ እርቅና ፤ ሕጋዊ የኢትዮጵያ መንግሥት እንዲመሰረት ህዝብ ወደ አስተማማኝ ዲሞክራሲያዊ የህዝብ የበላይነት ህገ-መንግስታዊ ሽግግር እንዲበቃ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ለዓለም መንግስታትና አገራት፣ ለተባበሩት መንግስታት ጥሪ እናቀርባለን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር !!!

የኢትዮጵያ ሕልውና አድን ሕብረት (ኢሳ ESSA).